

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰላማዊ ዓመት ቁጥር ፲፮
አዲስ አበባ የካቲት ፩ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 16
ADDIS ABABA 9th February, 2024

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፷/፪ሺ፲፮
የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ
.....ገጽ ፲፭ሺ፫፻፲

Content

Proclamation No. 1308/2023
The Ethiopian Press Agency's Re-establishment
Proclamationpage 15310

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፷/፪ሺ፲፮ ዓ. ም.

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ /ማሻሻያ/ አዋጅ

በዓለምም ሆነ በሀገራችን የኤሌክትሮኒክስ
ሚዲያው እየዘመነ ከመሄዱ አንፃር ሀገራችንን
የሚመጥኑ የመገናኛ ብዙኃን ዘርፎችን ማበራከት
አስፈላጊ ስለሆነ፤

በዓለም አቀፍ ደረጃ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው
እያደገ በመሄዱ እና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትም
ከህትመት ሚዲያው በተጨማሪ በልዩ ልዩ የመልቲ
ሚዲያ አማራጮች ዘርፍ ቢሠማራ ውጤታማ ሊሆን
ይችላል፤ ለሀገራችን መገናኛ ብዙኃንም ተጨማሪ
አቅም ይፈጥራል ተብሎ በመታመኑ፤

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ማቋቋሚያ
አዋጅን ከድርጅቱ ዓላማና ተልዕኮ አንፃር የግዥ እና
የፋይናንስ ሥርዓቱን ማሻሻል በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭ (፩) መሠረት
የሚከተለው ታውጏል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና
ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፷/፪ሺ፲፮” ተብሎ
ሊጠቀስ ይችላል፡፡

PROCLAMATION NO. 1308/2023

THE ETHIOPIAN PRESS AGENCY RE- ESTABLISHMENT PROCLAMATION

WHEREAS, it is necessary to upsurge
the media sectors to make them fit in the
country's context, and catch up with the
advancement of electronic media;

With the conviction that the Ethiopian
Press Agency would be effective if it engages in
the multimedia sector in addition to the print
media as the electronic media sector is
advancing globally and the measure would
create additional capacity for our country;

WHEREAS, it is deemed necessary to
amend the Ethiopian Press Agency's Re-
establishment Proclamation aligning the
provision with respect to procurement and
financial system with the Agency's objective
and mission;

NOW, THEREFORE, in accordance
with Article 55(1) of the Constitution of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia it is
hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “The
Ethiopian Press Agency's Re-establishment
Proclamation (As Amended) Proclamation
No.1308/2023.

፪. ማሻሻያ

የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፶፩/፪ሺ፲፩ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

፩/ የአዋጁ አንቀፅ ፪(፪) “ፕሬስ” ማለት ሕዝብን ለማስተማር፣ ለማሳወቅ ወይም ለማዝናናት በጋዜጣ፣ በመጽሔት፣ በኢንተርኔት፣ እና በተለያዩ የመልቲ ሚዲያ ማሰራጫ ዘዴዎች አማካኝነት የሚከናወን የህትመት እና የቴሌቪዥን ስርጭት ተግባር ነው፡፡

፪/ የአዋጁ አንቀፅ ፪(፫) “መልቲ ሚዲያ” ማለት የጽሁፍ፣ የድምፅ፣ የምስል፣ የቪዲዮ፣ የግራፊክስ እና የአኒሜሽን ሥራዎችን የያዘ ቴክኖሎጂ ባፈራቸው ዓይነት ብዙ የሚዲያ አማራጮች የሚቀርብ የይዘት ሥራ ነው፡፡

፫/ የአዋጁ አንቀፅ ፪(፬) “ፕሮዳክሽን” ማለት በድምፅ እና በተንቀሳቃሽ ምስል የተቀናበረ የይዘት ሥራ ነው፡፡

፬/ የአዋጁ አንቀፅ ፭(፩) እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

«በመገናኛ ብዙኃን እና በሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች እና ፖሊሲዎች መሠረት በአገር ውስጥ እና በውጭ አገር የሚፈፀሙ ዐበይት እና ወቅታዊ ጉዳዮችን እንዲሁም ትምህርታዊ እና አዝናኝ መረጃዎችን በህትመት፣ በኢንተርኔት እና በመልቲ ሚዲያ አማራጮች በማቅረብ ከሕዝቡም በግብረ መልስ ሥርዓት ወይም በቀጥታ የሚገኘውን ግብዓት በመጠቀም ሕዝቡ በአገሪቱ በሚካሄደው ሁለንተናዊ ዕድገት ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ማድረግ፡፡

፭/ የአዋጁ አንቀፅ ፮(፪) እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-

«የሕዝብ ጋዜጦችን፣ መጽሔቶችን፣ ልዩ ልዩ ጽሁፎችን፣ ዜናዎችን፣ እና የፕሮዳክሽን ሥራዎችን በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ያሳትማል፣ ያዘጋጃል በመላ አገራችን እና በመላው ዓለም ያሰራጫል፡፡

፮/ የአዋጁ አንቀፅ ፮(፭) በሚከተለው መልኩ ተሻሽሏል፡-

ሕዝቡ ስለሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለው ግንዛቤ እንዲዳብር የሚረዱ ጽሁፎችን፣ ፕሮግራሞችንና ዜናዎችን ያቀርባል፡፡

2. Amendment

The Ethiopian Press Agency Re-Establishment Proclamation 1151/2011 is hereby amended as follows:

1/Proclamation’s Article 2(2) “Press” means the dissemination of information that is intended to educate, inform and entertain the public using newspaper, magazine, internet, and Television and other multimedia means.

2/ The proclamation’s Article 2(3) “multimedia” means content that is disseminated in the form of text, audio, image, video, graphics, animation and other emerging formats.

3/ The proclamation’s Article 2(4) “production” means content prepared using audio and video.

4/ The Proclamation’s Article 5(1) is hereby amended as follows:

Premised on the mass media and other appropriate laws and policies, it presents major events happening both at local and international levels as well as information that may help to educate and entertain using print, internet, and other media options and assesses the public’s feedback or works to actively engage the public in the overall development undertakings of the country.

5/ The Proclamation’s Article 6(2) is amended as follows:

“Publishes public newspapers, magazines, various write-ups, news and production works in various languages; disseminates the same in the entire country and globally.

6/ The proclamation’s Article 6(5) is hereby amended as follows:

“It prepares news and programmes that raise the public’s awareness on human and democratic rights.”

፯/ በአዋጁ አንቀፅ ፮ ሥር ለድርጅቱ በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ላይ «ጽሁፎችን» እያለ የሚገልፀው ሐረግ የፕሮዳክሽን ሥራዎችንም ይጨምራል፡፡

፰/ የአዋጁ አንቀፅ ፮(፲፫) እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡-
ልዩ ልዩ የህትመት እና የማስታወቂያ አገልግሎት ይሰጣል፤ ሁኔታችን ያዘጋጃል፤ የተለያዩ የፕሮዳክሽን ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

፱/ የአዋጁ አንቀፅ ፲፭ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀፅ ተተክቷል፡፡

« ፲፭ የድርጅቱ የግዥ እና የፋይናንስ ሥርዓት የመንግሥት የፋይናንስ እና የንብረት አስተዳደር መርሆዎችን መሠረት በማድረግ ቦርዱ በሚያወጣው የግዥ እና የፋይናንስ መመሪያ የሚመራ ይሆናል»

፫. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ የካቲት ፩ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ሣህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

7/ On the Proclamation's Article 6 that states the Agency's Power and Function; the phrase "write-ups" shall include production works.

8/ The Proclamation's Article 6(13) is hereby amended as follows:

It shall provide various print services; organize events and undertake production activities;

9/ The Proclamation's Article 15 is deleted and is replaced with the following:

"The Agency's Procurement and Financial practices shall be led by a directive the Board may draw in line with the government's principles of Procurement and Financial systems."

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force up on the date of its publication in the Federal Negarit Gazettee.

Done at Addis Ababa, on this, 9th Day Of February, 2024.

SHALEWORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA